

የማስተርካርድ ፋውንዴሽን የብድር ዋስትና ፕሮግራም አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን

ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖ ለመታደግ በኢትዮጵያ ተቋቋመ ።

አዲስ አበባ ፣ ግንቦት 27/2012 ዓ.ም

የኢትዮጵያ ስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን፣ ማስተር ካርድ ፋውንዴሽንን ፈርስት ኮንሰልት በጋራ የጀመሩት ፕሮግራም በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት በሚያጋጥመው የምጣኔ ሃብት ቀውስ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን አዳዲስ ስራ ጀምሪዎችን የሚደግፍ የአደጋ ጊዜ መርሃ ግብር ነው ።

ይህ ፕሮግራም ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ለኮቪድ-19 ጫና መልሶ ማገገሚያና መቋቋሚያ ፕሮጀክት በተደረገ የ 24.8 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ድጋፍ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ድርጅቶቻቸውን እንዳይዘጉ፣ ስራተኞቻቸውን እንዳይሰናብቱና በአሁኑ ወቅት ያለውን ሁኔታ ያገናዘቡ የፈጠራ ስራዎችን እንዲሰሩ የሚያበረታታ ነው።

ሶስቱ ተቋማት ከባንኮች ፣ ማይክሮ ፋይናንስ እና ቢዝነስ ልማት አገልግሎት ተቋማት ጋር በመሆን በቋሚ ሆነ ጊዜያዊ ስራ ላይ ለተሰማሩ መስፈርቱን የሚያሟሉ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የሚደረገውን የገንዘብ ድጋፍ በመከታተልና ሂደቱን በማስተባበር በጋር ይሰራሉ። የሚደረገውን የገንዘብ ድጋፍ መጠን እንደ ኢንተርፕራይዞቹ ስራዎቹ ፣ አይነትና ፍላጎት የሚለያይ ሲሆን የትኩረት አቅጣጫውም በሁለት ተጋላጭነት መደቦች ላይ ያተኮረ ይሆናል።

1. ከፍተኛ ተጋላጭነት ያላቸው አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ና ቋሚ ባልሆኑ የግል ስራዎች ላይ የተሰማሩ ድርጅቶች
2. መካከለኛ ተጋላጭነት ያላቸው በአገልግሎት ዘርፍ ላይ የተሰማሩ አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችና የስራ መስተጓጎል እንዲሁም የትዕዛዝ ስረዛ ያጋጠማቸው አምራች ድርጅቶች

ፕሮግራሙ በአዲስ አበባ የሚተገበር ሲሆን የሚጠበቁት ውጤቶችም

- 24,000 አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ኪሳራ ውስጥ ወድቀው እንዳይዘጉ መከላከል
- ከ50,000 በላይ ተቀጣሪዎች ከስራ እንዳይሰናቡ መከላከል
- ሶስት የፋይናንስ ተቋማት ለጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ያለተጨማሪ ማስያዣ የብድር አገልግሎት እንዲሰጡና አሰራራቸውንም ወደ ዲጂታል ማይክሮ ክሬዲት እንዲያሻሽሉ ማስቻል ናቸው።

የኢትዮጵያ መንግስትና የፋይናንስ ዘርፉ የኮቪድ 19 ወረርሽኝ የሚያስከትለውን ቀውስ ለመቋቋም እየሰሩ ቢሆንም፣ በሽታውን ለመከላከል አስገዳጅ የሆኑት መፍትሄዎች የሚፈጥሩት ጫና የአገሪቱን የ2012 ምጣኔ ሃብታዊ እድገት በ 2% ሊቀንሰው እንደሚችል ይገመታል። ይህ የኢኮኖሚ መዘባት ደግሞ በርካታ የስራ ዕድሎችን ስጋት ውስጥ በመጣል ስራ አጥነትን ሊያባብስ ይችላል።

ይህ ፕሮግራም ከኢትዮጵያ መንግስት የረጅም ጊዜ የስራ ዕድል ፈጠራ መርሃግብር 2013-2017 ጋር በቀጥታ የተቆራኘ ሲሆን የወጣቶችና ሴቶችን ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የእቅዱን አፋፃፀም የሚያግዝ ነው። የዋስትና ፕሮግራሙ ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በዚህ ጊዜ የሚያስፈልገውን የሚደረገው እዝ ላይ ያለውን ክፍተት በከፊል ለመሙላት የሚያስችል ዕድል ይፈጥራል። መንግስት ወረርሽኙ ሊያስከትል የሚችለውን ጫና ለመቋቋም የሚያደርገውን ጠንካራ እንቅስቃሴም የሚያግዝ ነው። የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ያደረገው ጥናት 1.4 ሚሊዮን የቅጥር የስራ ዕድሎች ስጋት ላይ ሊወድቁ እንደሚችሉ እንዲሁም 1.9 ሚሊዮን ተጋላጭ ስራዎች ላይ የተሰማሩ ዜጎች በወረርሽኙ ምክንያት ከፍተኛ ገቢ ሊያጡ እንደሚችሉ ይጠቁማል።

“የኢኮኖሚ መቀዛቀዙን መቋቋም የሚያቅታቸው ኢንተርፕራይዞችና መደበኛ ያልሆኑ ቢዝነሶች ኪሳራ ውስጥ ስለሚገቡም ትኩረት ያልተሰጣቸው የማህበረሰብ ክፍሎችና ወጣቶችም ተጽዕኖ ውስጥ ይገባሉ።” በማለት ዶ/ር ኤፍሬም ተክሌ የኢትዮጵያ የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር የሁኔታውን አሳሳቢነትና የፕሮጀክቱን ጠቀሜታ ገልጸዋል።

የዚህ ፕሮግራም መሰረት ከማስተር ካርድ ፋውንዴሽን የ “ወጣት አፍሪካ በስራ ላይ” ስትራቴጂም ጋር አብሮ የሚሄድ ነው። “ወጣት አፍሪካ በስራ ላይ” ከወጣቶች ፣ ፖሊሲ አውጭዎች ፣ አስተማሪዎች እና ስራ ፈጣሪዎች ጋር በመመካከር የዳበረ ሲሆን በአፍሪካ 30 ሚሊዮን በኢትዮጵያ ደግሞ 10 ሚሊዮን ወጣቶች አመርቂና ጥራት ያለው ሥራን እንዲያገኙ ለማስቻል የተነደፈ ስትራቴጂ ነው።

“ወጣት አፍሪካ በስራ ላይ” ዋና አላማው ወጣቶችን ከእድሎች ጋር ማገናኘት ነው። ይህም ህይወታቸውን እንዲገነቡ ኑሯቸውን እንዲመሩ ያስችላቸዋል ። በእዚያ አጀንዳ ወደፊት ለመግፋት በመጀመሪያ እኛ የነበሩት እድሎች በኮቪድ 19 ምክንያት እንዳይጠፉ መጠበቅ አለብን ። በኋላም እነዚህ ላይ ተመስርተን መገንባት እንችላለን።” በማለት የማስተርካርድ ፋውንዴሽን በኢትዮጵያ ዳይሬክተር አለማየሁ ኮንዴ ኮይራ ገልጸዋል።

የኢትዮጵያ ስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ፈርስት ኮንሰልት ከተሰኘ የግል ዘርፉን እድገት ለማሻሻል ከሚሰራ ድርጅት ጋር በመሆን በአፈጻጸም ሂደቱ ላይ የሚሳተፉ አጋዥ አካላትን ከለዩና ካሳወቁ በኋላ ለዋስትና ፕሮግራሙ ብቁ የሆኑ ኢንተርፕራይዞችን ግልጽ በሆነ መስፈርት በማወዳደር ተሳታፊ እንዲሆኑ ጥሪው በቅርቡ ይተላለፋል።

ለበለጠ መረጃ

የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን

ተወዳጅ እሾቱ
ኢ.ሜል: tewedaj.dadi@jobscommission.gov.et

ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን

ሌሊን ዋይት
ኢ.ሜል: hwhite@mastercardfdn.org

ፈርስት ኮንሰልት

ኤደን መስፍን
ኢ.ሜል: emesfin@firstconsultet.com